

የ እግር መደገ ፊያ ጄሶ እንክብካቤ መመሪያዎች

ደረቅ ሆኖ እንዳይደገቡ

- ጄሶ መጠብቅ የለበትም፣ ጄሶ ሰረጥቦ የቆዳ መቆጣጠር እንዲከናወን ለያስከትል ይችላል።
- ገላ ለማጠብ
 - በፍጹም ጄሶ ወብዳሜ መጠቀም የለበትም
 - በስፖንጅ-ጥቅርታ እግብትን ያከናውኑ
 - ጄሶ ወከረጠቱ እባክዎን መጫወት ለማግኘት የነርቶች መቆጣጠር ላይ ይደረጋል

የቆዳ ክፍት

- በጄሶ ያልተሸፈነ ወይን ገላ በተነካረ ጨቅ ደጠብት።
- በጄሶ ወላጅ ጥምምኤት ትቅባት/ሰብትን አይደርጉ።
- በጌራ ወላጅ ጥምምኤት ትቅባት አይጨምሩ።

መቼ እርዳታ እንደሚገኝ

እባክዎን ሰረተኞቻችንን የሚሰሩበት፡

1. የእግር ጣቶች ወደ ጄሶ ወላጅ ጥምምኤት (እባክዎን ከአዎንዳንዱ ጄሶ በኋላ ፎቶ ያንሱት)
 2. የእግር ጣቶች ከደብዳቤ ወይም ከሌሎች ጠቀሩ
 3. ጄሶ ወላጅ ከተሰበረ ወይም ከረሰ
 4. ልጅዎ ጠጠቆ ሆነ ማለት ካልተቻለ
 5. የሚገለጹ ጎደቶች
-
1. ጄሶ ወላጅ ለሚገኝ ቅጽ ማሙላት ማዘጋጀት ያዘጋጁ (ጥላስተርን ስለሚጠቀሙ ከረወደ ጋላ መቀጠያ ገንዳ ወይም በጋላ አገልግሎት እና 4 የስኳር ሜትር ኮሚቴን ከፍተኛ ሁኔታ ወይን ጋር ይደባሉባቸው።)
 2. ከዚያም ጄሶ ወከረ 25-30 ደቂቃ እዚያ ላይ ማሰባሰብ።
 3. ጄሶ ወከረሰ፣ የጥላስተር መሪዎች ወይን ጄሶ ወላጅ ይገኛቸው። የጥጥ ገባዎቻችን ያስመዘኛቸው።
 4. ወላጅዎ በቆሻሻ መሪዎች ላይ ማሰባሰብ ወይን ጄሶ ወላጅ ይገኛቸው።

የስልክ ቁጥሮች

የህፃናት ህክምና ነርቶች: 202-476-5562 (7:30am to 4:00pm ከሰኞ እስከ አርብ)
 ከስራ ሰዓት ወይም የህፃናት ዶክተር: 202-476-5000 (ተረኛ የሆነ የህፃናት ህክምና ሪፐሮንት ለማግኘት ይጠይቁ)
 የህፃናት ህክምና ቀጠሮች: 202-476-2112፣ አሜሪካ